

መጽሐፈ ናቶ

Ruth

መጽሐፈ ናት

ምዕራፍ 1።	3
ምዕራፍ 2።	4
ምዕራፍ 3።	5
ምዕራፍ 4።	6

መጽሐፈ ሩት (Ruth)

ምዕራፍ 1።

1፤ እንዲህም ሆነ፤ መሳፍንት ይፈርዱ በነበረ ጊዜ በአገሩ ላይ ራብ ሆነ። አንድ ሰውም ከሚስቱና ከሁለቱ ልጆቹ ጋር በሞግብ ምድር ሊቀመጥ ከቤተ ልሔም ይሁዳ ተነሥቶ ሄደ።

2፤ የሰውየውም ስም አቤሜሌክ፣ የሚስቱም ስም ኑኃሚን፣ የሁለቱም ልጆች ስም መሐሎንና ኬሌዎን ነበረ፤ የቤተ ልሔም ይሁዳም የኤፍራታ ሰዎች ነበሩ። ወደ ሞግብም ምድር መጡ በዚያም ተቀመጡ።

3፤ የኑኃሚንም ባል አቤሜሌክ ሞተ፤ እርሰዋና ሁለቱ ልጆችዋ ቀሩ።

4፤ እነርሱም ከሞግብውያን ሴቶች ሚስት አገቡ፤ የአንዲቱ ስም ያርፋ የሁለተኛይቱም ስም ሩት ነበረ። በዚያም አሥር ዓመት ያህል ተቀመጡ።

5፤ መሐሎንና ኬሌዎንም ሁለቱ ሞቱ፤ ሴቲቱም ከሁለቱ ልጆችዋና ከባልዋ ተለይታ ቀረች።

6፤ እርሰዋም በሞግብ ምድር ሳለች እግዚአብሔር ሕዝቡን እንደ ጎበኘ እንጀራም እንደ ሰጣቸው ስለ ሰማች፣ ከሞግብ ምድር ልትመለስ ከሁለቱ ምራቶችዋ ጋር ተነሣች።

7፤ እርሰዋም ከሁለቱ ምራቶችዋ ጋር ከተቀመጠችበት ስፍራ ወጣች፤ ወደ ይሁዳም ምድር ሊመለሱ በመንገድ ሄዱ።

8፤ ኑኃሚንም ምራቶችዋን። ሂዱ፣ ወደ እናቶቻችሁም ቤት ተመለሱ፤ በእኔና በሞቱት እንዳደረጋችሁ፣ እግዚአብሔር ቸርነት ያድርግላችሁ።

9፤ እግዚአብሔር በየባላችሁ ቤት ዕረፍት ይሰጣችሁ አለቻቸው። ሳመቻቸውም፣ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው አለቀሱ።

10፤ እነርሱም። ከአንቺ ጋር ወደ ሕዝብሽ እንመለሳለን አሉአት።

11፤ ኑኃሚንም አለች። ልጆቼ ሆይ፣ ተመለሱ፤ ለምን ከእኔ ጋር ትሄዳላችሁ? ባሎቻችሁ የሚሆኑ ልጆች በሆዴ አሉኝን?

12፤ ልጆቼ ሆይ፣ ተመለሱ፤ ባል ለማግባት አርጅቻለሁና ሂዱ፤ ተስፋ አለኝ ብል። ዛሬ ሌሊትስ እንኳ ባል ባገባ፣ ወንዶች ልጆችም ብወልድ።

13፤ እነርሱ እስኪያደጉ ድረስ ትቆያላችሁን? ስለ እነርሱስ ባል ማግባት ትተዋላችሁን? ልጆቼ ሆይ፣ እንዲህ አይደለም፤ የእግዚአብሔር እጅ በእኔ ወጥቶአልና ከእናንተ የተነሣ እጅግ ተመርጧለሁ።

14፤ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንደ ገና አለቀሱ፤ ያርፋም አማትዋን ሳመች፤ ሩት ግን ተጠጋቻት።

15፤ ኑኃሚንም። እነሆ፣ ባልንጀራሽ ወደ ሕዝብዋና ወደ አማልክትዋ ተመልሳለች፤ አንቺም ደግሞ ከባልንጀራሽ ጋር ተመለሽ አለቻት።

16፤ ሩትም። ወደምትሄጅበት እሄዳለሁና፤ በምታድራሪበትም አድራሰሁና እንድተውሽ ከአንቺም ዘንድ እንድመለስ ከታስቸግራኝ፤ ሕዝብሽ ሕዝቤ፤ አምላክሽም አምላኬ ይሆናል፤

17፤ በምትሞቸበትም ስፍራ እምታለሁ፤ በዚያም እቀበራለሁ፤ ከሞት በቀር አንቺንና እኔን አንዳች ቢለየን እግዚአብሔር ይህን ያድርግብኝ እንዲሁም ይጨምርብኝ አለች።

18፤ ኑህሚንም ከእርስዋ ጋር ለመሄድ እንደ ቆረጠች ባየች ጊዜ እርስዋን ከመናገር ዝም አለች።

19፤ ሁሉቴም እስከ ቤተ ልሔም ድረስ ሄዱ። ወደ ቤተ ልሔምም በደረሱ ጊዜ የከተማይቱ ሰዎች ሁሉ ስለ እነርሱ። ይህች ኑህሚን ናትን? እያሉ ተንጫጩ።

20፤ እርስዋም። ሁሉን የሚችል አምላክ አስመርጮኛልና ማራ በሉኝ እንጂ ኑህሚን አትበሉኝ።

21፤ በሙላት ወጣሁ፤ እግዚአብሔርም ወደ ቤቱ ባደዩን መለሰኝ፤ እግዚአብሔር አዋርዶኛልና፤ ሁሉንም የሚችል አምላክ አስጨንቆኛልና ኑህሚን ለምን ትሉኛላችሁ? አለቻቸው።

22፤ ኑህሚንም ከእርስዋም ጋር ከሞዓብ ምድር የተመለሰችው ሞዓባዊቱ ምራትዋ ሩት ተመለሰች። የገብስም መከር በተጀመረ ጊዜ ወደ ቤተልሔም መጡ።

ምዕራፍ 2።

1፤ ለኑህሚንም ባል የሚዘመደው ከአቤሜሌክ ወገን የሆነ ኃያል ሰው ስሙ ቦዔዝ የተባለ ሰው ነበረ።

2፤ ሞዓባዊቱም ሩት ኑህሚንን። በፊቱ ሞገስ የማገኘውን ተከትቶ እህል እንድቃርም ወደ እርሻ ልሂድ አለቻት። እርስዋም። ልጄ ሆይ፤ ሂጂ አለቻት።

3፤ ሄደችም፤ ከአጫጆችም በኋላ ላ በእርሻ ውስጥ ቃረ እንደ አጋጣሚውም የአቤሜሌክ ወገን ወደ ነበረው ወደ ቦዔዝ እርሻ ደረሰች።

4፤ እነሆም፤ ቦዔዝ ከቤተ ልሔም መጣ፤ አጫጆችንም። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አላቸው። እነርሱም። እግዚአብሔር ይባርክህ ብለው መለሱለት።

5፤ ቦዔዝም በአጫጆች ላይ አዛዥ የነበረውን ሎሌውን። ይህች ቆንጆ የማን ናት? አለው።

6፤ የአጫጆቹም አዛዥ። ይህችማ ከሞዓብ ምድር ከኑህሚን ጋር የመጣች ሞዓባዊቱ ቆንጆ ናት፤

7፤ እርስዋም። ከአጫጆቹ በኋላ በነደው መካከል እንድቃርምና እንድለቅም፤ እባክህ፤ ፍቀድልኝ አለች፤ መጣችም፤ ከማለዳም ጀምራ እስከ አሁን ድረስ ቆይታለች፤ በቤትም ጥቂት ጊዜ እንኳ አላረፈችም አለው።

8፤ ቦዔዝም ሩትን። ልጄ ሆይ፤ ትሰሚያለሽን? ቃርሚያ ለመቃረም ወደ ሌላ እርሻ አትሂጁ፤ ከዚህም አትላወሺ፤ ነገር ግን ገረዶቼን ተጠጊ።

9፤ ወደሚያጭዱበትም ስፍራ ተመልከቺ፤ ተከተያቸውም፤ እንዳያስቸግሩሽም ጎበዛዝቱን አዝዣለሁ፤ በተጠማሽም ጊዜ ወደ ማድጋው ሄደሽ ጎበዛዝቱ ከቀዱት ውኃ ጠጪ አላት።

10፤ በግምባርዋም ተደፍታ በምድር ላይ ሰገደችለት። እኔንስ ለመቀበል በምን ነገር በፊትህ ሞገስ አገኘህ? እኔ እንግዳ አይደለሁምን? አለችው።

11፤ በዔዝም። ባልሽ ከሞተ በኋላ አባትሽንና እናትሽን የተወለድሽባትንም ምድር ትተሽ ቀድሞ ወደማታውቁው ሕዝብ እንደ መጣሽ፤ ለአማትሽ ያደረግሽውን ነገር ሁሉ ፈጽሞ ሰምቻለሁ።

12፤ እግዚአብሔር እንደ ሥራሽ ይስጥሽ፤ ከክንፉም በታች መጠጊያ እንድታገኝ በመጣሽበት በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ ደመወዝሽ ፍጹም ይሁን አላት።

13፤ እርስዋም። ጌታዬ ሆይ፤ ከባሪያዎችህ እንደ አንዲቱ ሳልሆን አጽናንተኸኛልና፤ የባሪያህንም ልብ ደስ አሰኝተሃልና በዓይንህ ሞገስ ላግኝ አለችው።

14፤ በምሳም ጊዜ በዔዝ። ወደዚህ ቅረቢ፤ ምሳ ብዬ፤ እንጀራሽንም በሆምጣጤው አጥቅሽ አላት። በአጫጆቹም አጠገብ ተቀመጠች የተጠበሰም እሽት ሰጣት፤ በልታም ጠገባች፤ አተረፈችም።

15፤ ደግሞም ልትቃርም በተነሳች ጊዜ በዔዝ ጎብዛዝቱን። በነደው መካከል ትቃርም፤ እናንተም አታሳፍሩአት፤

16፤ ደግሞ ከነደው አስቀርታችሁ ተዉላት፤ እርስዋም ትቃርም፤ አትውቀሱአትም ብሎ አዘዛቸው።

17፤ በእርሻውም ውስጥ እስከ ማታ ድረስ ቃረመች፤ የቃረመችውንም ወቃችው፤ አንድ የኢፍ መስፈሪያ ያህልም ገብስ ሆነ።

18፤ ተሸክማውም ወደ ከተማ ገባች፤ አማትዋም የቃረመችውን አየች፤ ከጠገባችም በኋላ የተረፋትን አውጥታ ሰጠቻት።

19፤ አማትዋም። ዛሬ ወዴት ቃረምሽ? ወዴትስ ሠራሽ? የተቀበለሽ የተባረከ ይሁን አለቻት። እርስዋም። ዛሬ የሠራሁበት ሰው ስም በዔዝ ይባላል ብላ በማን ዘንድ እንደ ሠራች ለአማትዋ ነገረቻት።

20፤ ኑኃሚንም ምራትዋን። ቸርነቱን በሕያዋንና በሙታን ላይ አልተወምና በእግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አለቻት። ኑኃሚንም ደግሞ። ይህ ሰው የቅርብ ዘመዳችን ነው። እርሱም ሊቤዡን ከሚችሉት አንዱ ነው አለቻት።

21፤ ሞዓባዊቱ ሩትም። ደግሞ። መከሬን እስኪጨርሱ ድረስ ጎብዛዝቱን ተጠጊ አለኝ አለቻት።

22፤ ኑኃሚንም ምራትዋን ሩትን። ልጄ ሆይ፤ ከገረዶቹ ጋር ብትወጩ፤ በሌላም እርሻ ባያገኙሽ መልካም ነው አለቻት።

23፤ ሩትም የገብሱና የሰንዴው መከር እስኪጨረስ ድረስ ልትቃርም የባዔዝን ገረዶች ተጠጋች፤ በአማትዋም ዘንድ ትቀመጥ ነበር።

ምዕራፍ 3።

1፤ አማትዋም ኑኃሚን አለቻት። ልጄ ሆይ፤ መልካም እንዲሆንልሽ ዕረፍት አልፈልግልሽምን?

2፤ አሁንም ከገረዶቹ ጋር የነበርሽበት በዔዝ ዘመዳችን አይደለምን? እነሆ፤ እርሱ በዛሬ ሌሊት በአውድማው ላይ ገብሱን በመንሽ ይበትናል።

3፤ እንግዲህ ታጠቢ፤ ተቀቢ፤ ልብሰሽን ተላበሺ፤ ወደ አውድማውም ውረጄ፤ ነገር ግን ሙብሉንና መጠጡን እስኪጨርስ ድረስ ለሰውየው አትታዩው።

4፤ በተኛም ጊዜ የሚተኛበትን ስፍራ ተመልከቺ፤ ገብተሽም እግሩን ግለጬ፤ ተጋደሚም፤ የምታደርገውንም እርሱ ይነግርሻል።

5፤ ሩትም። የተናገርሽኝን ሁሉ አደርጋለሁ አለቻት።

6፤ ወደ አውድማውም ወረደች፤ አማትቀም ያዘዘቻትን ሁሉ አደረገች።

7፤ ቦዔዝም ከበላና ከጠጣ ሰውነቱንም ደስ ካሰኘ በኋላ፤ በእህሉ ክምር አጠገብ ሊተኛ ሄደ፤ ሩትም በቀስታ መጣች፤ እግሩንም ገልጣ ተኛች።

8፤ መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ሰውየው ደነገጠ፤ ዘወርም አለ፤ እነሆም፤ አንዲት ሴት በእግርጌው ተኝታ ነበረች።

9፤ እርሱም። ማን ነሽ? አለ። እርስዎም። እኔ ባሪያህ ሩት ነኝ፤ ዋርሳዬ ነህና ልብስህን በባሪያህ ላይ ዘርጋ አለችው።

10፤ ቦዔዝም አላት። ልጄ ሆይ፤ በእግዚአብሔር የተባረከሽ ሁኚ፤ ባለጠጋም ድህም ብለሽ ጎብዛዝትን አልተከተልሽምና ከፊተኛው ይልቅ በመጨረሻው ጊዜ ቸርነት አድርገሻል።

11፤ አሁንም፤ ልጄ ሆይ፤ አትፍሪ፤ በአገሬ ያሉ ሕዝብ ሁሉ ምግባረ መልካም ሴት እንደ ሆንሽ ያውቃሉና ያልሸውን ነገር ሁሉ አደርግልሻለሁ።

12፤ የቅርብ ዘመድ መሆኔ እውነት ነው፤ ነገር ግን ከእኔ የቀረበ ዘመድ አለ።

13፤ ዛሬ ሌሊት እደሪ፤ ነገም እርሱ ዋርሳ መሆን ቢወድድ መልካም ነው፤ ዋርሳ ይሁን፤ ዋርሳ ሊሆን ባይወድድ ግን፤ ሕያው እግዚአብሔርን እኔ ዋርሳ እሆንሻለሁ፤ እስኪነጋ ድረስ ተኚ።

14፤ እስኪነጋም በእግርጌው ተኛች፤ ቦዔዝም። ሴት ወደ አውድማው እንደ መጣች ማንም እንዳያውቅ ብሎ ነበርና ገና ሰውና ሰው ሳይተያይ ተነሣች።

15፤ እርሱም። የለበሰሽውን ኩታ አምጥተሽ ያገርው አላት፤ በያዘችም ጊዜ ስድስት መስፈሪያ ገብስ ሰፈረላት አሸከማትም።

16፤ እርሱም ወደ ከተማይቱ ሄደ። ወደ አማትቀም መጣች፤ አማትቀም። ልጄ ሆይ እንዴት ነሽ? አለቻት፤ እርስዎም ሰውየው ያደረገላትን ሁሉ ነገረቻት።

17፤ ወደ አማትሽ ባዶ እጅሽን አትሂጂ ብሎ ይህን ስድስት መስፈሪያ ገብስ ሰጠኝ አለቻት።

18፤ እርስዎም። ልጄ ሆይ፤ ሰውየው ይህን ነገር ዛሬ እስኪጨርስ ድረስ አያርፍምና ፍጻሜው እስኪታወቅ ድረስ ዝም በዩ አለች።

ምዕራፍ 4።

1፤ ቦዔዝም ወደ ከተማይቱ በር አደባባይ ወጥቶ በዚያ ተቀመጠ። እነሆም፤ ቦዔዝ ስለ እርሱ ይናገር የነበረው የቅርብ ዘመድ ሲያልፍ ቦዔዝ። አንተ ቀርቦህ በዚህ ተቀመጥ አለው። እርሱም ቀረብ ብሎ ተቀመጠ። - አንተ ቀርቦህ በዚህ ተቀመጥ አለው።

2፤ ቦዔዝም ከከተማይቱ ሽማግሌዎች አሥር ሰዎች ጠርቶ። በዚህ ተቀመጡ አላቸው።

3፤ እነርሱም ተቀመጡ። በዔዝም የቅርብ ዘመዱን። ከሞዓብ ምድር የተመለሰችው ኑኃሚን የወንድማችንን የአቤሜሌክን ጢንጦ ትሸጣለች።

4፤ እኔም በዚህ በተቀመጡት በሕዝቤ ሽማግሌዎች ፊት እንድትገዛው አስታውቅህ ዘንድ አሰብሁ። መቤገጥ ብትወድድ ተቤገጥ፤ መቤገጥ ባትወድድ ግን ከአንተ በቀር ሌላ ወራሽ የለምና፤ እኔም ከእአንተ በኋላ ነኝና እንዳውቀው ንገረኝ አለው። እርሱም። እቤገጥለሁ አለው።

5፤ በዔዝም። እርሻውን ከኑኃሚን እጅ በምትገዛበት ቀን፤ ለሞተው በርስቱ ስሙን እንድታስነሣለት ከምዋቹ ሚስት ከሞዓባዊቱ ከሩት ደግሞ ትገዛለህ አለ።

6፤ የቅርብ ዘመዱም። የራሴን ርስት እንዳላበላሽ መቤገጥ አልችልም፤ እኔ መቤገጥን አልችልምና አንተ ከእኔ መቤገጥን ውሰደው አለ።

7፤ በጥንት ጊዜም፤ ማንም ቢሸጥ ቢለውጥም፤ ነገሩን ለማጽናት ሰው ጫማውን እንዲያወልቅ ለባልንጀራውም እንዲሰጠው በእስራኤል ዘንድ ልማድ ነበረ። ይህም በእስራኤል ምስክር ነበረ።

8፤ የቅርብ ዘመዱም በዔዝን። አንተ ግዛው አለው፤ ጫማውንም አወለቀ።

9፤ በዔዝም ሽማግሌዎችንና ሕዝቡን ሁሉ። ለአቤሜሌክና ለኬሌዎን ለመሐሎንም የነበረውን ሁሉ ከኑኃሚን እጅ እንደ ገዛሁ እናንተ ዛሬ ምስክሮች ናችሁ።

10፤ ደግሞም የምዋቹ ስም ከወንድሞቹ መካከል ከአገሩም ደጅ እንዳይጠፋ፤ የምዋቹን ስም በርስቱ ላይ እንዳስነሣ የመሐሎንን ሚስት ሞዓባዊቱን ሩትን ሚስት ትሆነኝ ዘንድ ወሰድሁአት፤ እናንተም ዛሬ ምስክሮች ናችሁ አላቸው።

11፤ በከተማይቱ በር አደባባይም የነበሩ ሕዝብ ሁሉ ሽማግሌዎቹም። እኛ ምስክሮች ነን፤ እግዚአብሔር ይህችን ወደ ቤትህ የምትገባውን ሴት የእስራኤልን ቤት እንደ ሠሩ እንደ ሁለቱ እንደ ራሔልና እንደ ልያ ያድርጋት፤ አንተም በኤፍራታ ባለ ጠጋ ሁን፤ ስምህም በቤተ ልሔም ይጠራ።

12፤ ቤትህም እግዚአብሔር ከዚህች ቁንጆ ከሚሰጥህ ዘር ትዕማር ለይሁዳ እንደ ወለደችው እንደ ፋሬስ ቤት ይሁን አሉት።

13፤ በዔዝም ሩትን ወሰደ፤ ሚስትም ሆነችው፤ ደረሰባትም፤ እግዚአብሔርም ፅንሰ ሰጣት፤ ወንድ ልጅም ወለደች።

14፤ ሴቶችም ኑኃሚንን። ዛሬ ዋርሳ ያላሳጣሽ እግዚአብሔር ይባረክ፤ ስሙም በእስራኤል ይጠራ።

15፤ ከሰባትም ወንዶች ልጆች ይልቅ ለአንቺ ከምትሻል ከምትወድድሽ ምራት ተወልዶአልና ሰውነትሽን ያሳድሰዋል፤ በእርጅናሽም ይመግብሻል አሉአት።

16፤ ኑኃሚንም ሕፃኑን ወሰደች አቀፈችውም፤ ሞግዚትም ሆነችው።

17፤ ሴቶችም ጎረቤቶችዋ፤ ለኑኃሚን ወንድ ልጅ ተወለደላት እያሉ ስም አወጡለት፤ ስሙንም ኢዮቤድ ብለው ጠሩት። እርሱም የዳዊት አባት የእሴይ አባት ነው።

18፤ የፋሬስም ትውልድ ይህ ነው፤ ፋሬስ ኤስሮምን ወለደ።

19፤ ኤስሮምም አራምን ወለደ፤ አራምም አሚናዳብን ወለደ።

20፤ አሜናብም ነሐሴን ወለደ፣ ነሐሴንም ሰልሞንን ወለደ፣

21፤ ሰልሞንም ቦዔዝን ወለደ፣

22፤ ቦዔዝም ኢዮቤድን ወለደ፣ ኢዮቤድም እሴይን ወለደ፣ እሴይም ዳዊትን ወለደ።